

DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)
የ ICAP መረጃ ለምላሽ ሰጪዎች
Information about the ICAP for Respondents

ICAP ምንድን ነው?

የተጠቃሚና ኤጀንሲ እቅድ ቁጥጥር (ICAP) አንድ ግለሰብ የአድገት ውስንነት አስተዳደር ደንበኛ መሆን እንዳለበት ወይ እንደሌለበት የሚወስን የግምገማ መሳርያ ነው (DDA)። ICAP በተቀመጠው ሕግ መሰረት (WAC 388-823) አመልካቹ «ጉልህ ገደቦች» እንዳሉት ለመለየት ጥቅም ላይ ይውላል።

ICAP ማከናወን የሚችለው ማነው?

ክፍሉ ICAP እንዲካሄድ ሊያቀርብና ሊያሰናዳ ይገባል። ክፍሉም እንደ «ምላሽ ሰጪ» (WAC 388-823-0930) መጠቀም እንዳለበት ይወስናል።

ምላሽ ሰጪ ለመሆን ብቁ የሆነው ማነው?

ግምገማ ከሚደረግበት ሰው ጋር በሚገባ የሚተዋወቅ ማንኛውም ወላጅ፣ አስተማሪ ወይ ተንከባካቢ ሰው ICAP ለመሙላት የሚያስፈልገውን መረጃ መስጠት ይችላል። ICAP የሚሞላው ደንበኛውን ቢያንስ ለሶስት ወራት ያክል የሚያውቀውና በየቀኑ የሚገናኝ መሆን አለበት። የምላሽ ሰጪነት መለኪያ የሚያሟላ ሰው ከሌላ ICAP ማካሄድ አይቻልም። ብቁ የሆኑ ምላሽ ሰጪዎች ከሌሉ DDA የ ICAP (WAC 388-823-0940) ብቁነት መወሰን አይችልም።

ክፍሉ ምን ያህል ምላሽ ሰጪዎችን መጠቀም ይችላል?

ስለ አመልካች ብቃት ሙሉና ትክክለኛ መረጃ ለማግኘት ክፍሉ አስፈላጊ የሆነውን ምላሽ ሰጪ መጠቀም ይችላል።

አመልካቹ ምላሽ ሰጪ ሊሆን ይችላል?

አይችልም። አመልካቹ ግብአት ሊሆን ይችላል ነገር ግን ብቁ ምላሽ ሰጪ መሆን አይችልም።

አመልካቹ ጥያቄዎችን ሊጠየቅ ወይ አንዳንድ እንቅስቃሴዎች እንዲተገብር ሊጠየቅ ይችላል?

DDA የአመልካቹን ምላሽ ሊከታተል፣ ሊያማክር ወይ አንዳንድ እንቅስቃሴዎች እንዲተገብር ሊጠይቅ ይችላል።

«በመረጃ ወይ ደንበኛው በተመሳሳይ ወይ ተዛማጅ እንቅስቃሴዎች ላይ የሚያሳየውን እንቅስቃሴ ላይ መሰረት ያድርጉ።» (ICAP መመሪያ፣ አባሪ D፣ ገፅ 153)

«ውጤቱ ተቀባይነት እንዲኖረው መረጃው ደንበኛው በተለመደ ሁኔታ ላይ ያለውን ትክክለኛ ባህሪ የሚያሳይ መሆን አለበት። መረጃውም ከICAP በክሌት፣ በክሌት በመጠቀም የተደረገ ቃለ መጠይቅ፣ ወይ ደንበኛው እንዲፈፀም በመጠየቅ ሊሰበሰብ ይችላል። የእንቅስቃሴ ፈተና ለማድረግ የታለመ አይደለም ነገር ግን አስፈላጊ ከሆነ ምላሽ ሰጪዎቹ ከሚሰጡት መልስ በተጨማሪ የአፈፃፀም መረጃ መጠቀም ተገቢ ነው።» (የካቲት 26 2003. ከBrad Hill ወደ DDA የተላከ ኢሜይል)

ምላሽ ሰጪዎች ማድረግ የሚገባቸው ነገር ምድን ነው?

ምላሽ ሰጪው በ ICAP ውስጥ ያለውን መግለጫ የሰውየውን አቅም ቢታለ መልኩ ከሚያሳየው አራት ምላሽ በአንዱ ነው። የሚከተለው የምላሾቹ ማጠቃለያ ነው።

በፍፁም ወይ አልፎአልፎ (0) ይህም ስራው በጣም ከባድ መሆኑን ወይ ለደህንነቱ ሲባል ስራውን እንዲሰራ እንደማይፈቀድለት ያመለክታል። ሰውየው ድጋፍ እንዲደረግለት ቢጠይቅም ስራውን ሙሉ በሙሉ አጠናቆ አያውቅም ወይ አልፎአልፎ ቢሰራው ነው።

ይሰራል፣ ነገር ግን በሚገባው አይደለም (1) ስራውን አንዳንድ ጊዜ ያለድጋፍ ይሰራዋል ነገር ግን በሚገባው አይሰራውም። ምንም እንኳን ስራውን ያለ ድጋፍ ወይ ክትትል ለመስራት ቢጥርም/በትጥርም ውጤቱ ጥሩ አይደለም። መጠየቅ ወይ ማስታወስ ካስፈለጋትም/ካስፈለገውም ችግር የለውም። ስራውን 25 በመቶ የሚያክለውን ጊዜ ይሰራዋል።

ጥሩ ተሰርቷል (2)

ስራውን ከማንም ድጋፍ ወይ ክትትል ሳይደረግለት በተገቢ መልኩ ይሰራዋል። ምንም እንኳን ስራውን ሙሉ በሙሉ ባይችለውም ሁሉንም ስራ ራሱን ችሎ/ችላ መስራት ይችላል/ትችላለች። መጠየቅ ወይ ማስታወስ ካስፈለጋትም/ካስፈለገውም ችግር የለውም። ስራውን 75 በመቶ የሚያከለውን ጊዜ ይሰራዋል።

በጣም በሚገባው ይሰራዋል (3)

ነገሮች ለመስራት ሙሉ በሙሉ ራሱን ችሎ ይሰራል። ይህ ክህሎት በሚገባ ለምድታል ወይ ይህ ክህሎት ለሱ/ሷ በጣም ቀላል ነው። ስራውን የሰው ድጋፍ ወይ ክትትል ሳይስፈልገው ሙሉ በሙሉ በሚገባ ይሰራል እንዲሁም አንድን ስራ እንዲሰራ ሳይጠየቅ ወይ ሳታስተውሰው አስፈላጊ ሲሆን ይሰራል። ስራውን በጣም በተገቢ መልኩ ይሰራዋል --ሁሉ ጊዜ ወይ ሁሉ ጊዜ ማለት ይቻላል።

የ ICAP የመልመድ ባህሪ ክፍል የባህሪ ችግሮችን ይገመግማል?

አይገመግምም። DDA ብቁነትን ሲወስን ባህሪ አይገመግምም። የ ICAP ዓላማ በእንቅስቃሴ ክህሎት፣ የግል የኑሮ ክህሎት፣ ማህበራዊና የመግባባት ክህሎትና ከማህበረሰብ ጋር የመኖር ክህሎት ዘርፎች ላይ የመልካምድ ክህሎትን መገምገም ነው።

«የ ICAP የመልመድ ባህሪ ክፍል ክህሎት ላይ ነው። ክህሎቱ ካለውና አብዛኛውን ጊዜ በጥሩ መልኩ የሚሰራው ከሆነ ሲደክመው፣ ሲናደድ ወይ ሲበሳጭ ስራ አልሰራም የሚለ ከሆነ (ሳይጠየቅ ጥሩ ይሰራል) ተብሎ ይቀመጣል። እምቢተኝነቱ ዘላቂነት ያለው ከሆነና ነገር ግን በተወሰኑ የመልመድ እንቅስቃሴዎች ላይ ከሆነ የደንበኛውን የመልመድ ክህሎት አንድ ነጠብ ይቀንሳል።

በደንበኛው የውሎ እንቅስቃሴ ላይ ወይ በሱ ዙርያ ያለው እንቅስቃሴ ተፅዕኖ የሚያሳድር ባህሪ፣ የባህሪ ችግር ተብሎ እንጂ የመልመድ ባህሪ ችግር ተብሎ መቀመጥ የለበትም። ማድረግ የሚችለውንና ያለበትን ስራ ለመስራት እምቢተኝነት፣ ያለማክበር ወይ ያለመተባበር ባህሪ ተብሎ ይጠራል እንዲሁም በ ICAP የባህሪ ችግር ተብሎ የተካተተው ይህ እምቢተኝነት በተለያዩ የመልመድ ክህሎቶች ላይ ችግር ለመፍጠር በቂ ከሆነ ነው። ደንበኛው ያለመተባበራቸው ከመልመድ ባህሪ ውጤታቸው አይቀንስባቸውም፣ ምክንያቱም ውጤት መሰጠት ያለበት በብቃት እንጂ በመተባበር ስላልሆነ።»

[ከBrad Hill አንላይን «የICAP/SIB-R የመልመድ ባህሪ ውጤት አሰጣጥ ለመሙላት መመሪያ» (<http://www.cpineternet.com/~bhill/icap/>)]

በICAP ወቅት አመልካቹ መገኘት ይኖርበታል?

አመልካቹ ቢያንስ ለተወሰነ የቃለ መጠይቁ ክፍል መገኘት ይኖርበታል። አመልካቾችና ምላሽ ሰጪዎች መልሳቸውን በግል ወይ ሌሎች ተሳታፊዎች በተገኙበት ለመመልስ መመረጥ ይችላሉ። ምላሽ ሰጪዎቹ ትክክለኛውን መረጃ መስጠታቸው አስፈላጊ ነው፤ ስለሆነም ምላሽ ሰጪዎቹ በሀቀኝነትና በታማኝነት መልስ እንዳይሰጡ የሚያፈርጋቸው ነገር ካለ ለክፍሉ ማሳወቅ ይኖርባቸዋል።

ICAP እንዴት ውጤት ይሰጣል?

የ ICAP ምላሾች ወደ ኮምፒተር ይገባል። የኮምፒተር ስርዓቱ የአመልካቹን ዕድሜ ግምት ውስጥ በማስገባት ለእያንዳንዱ የመልመድ ክህሎት ክፍል ስታንዳርድ ውጤቱ ያሰላል።

ICAP በምን መልኩ የብቁነትን ውሳኔ ላይ ተፅዕኖ ያሳድራል?

ICAP ለDDA ብቁ ለመሆን እንደ ማስረጃ የሚቀርብ ከሆነ፣ በደንበኛው/አመልካቹ ዕድሜ ከጥገኝነት ደሜን ውጤቱ ላይ ወይ በታች መሆን አለበት (WAC 388-823-0900)።

DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)
የ ICAP መረጃ ለምላሽ ሰጪዎች
የመረዳት መግለጫ
Declaration of Understanding

ጉዳዩ፡ አመልካች _____

«የ ICAP መረጃ ለምላሽ ሰጪዎች» የሚለውን አንብቢ ተረድቻለሁ።

«የ ICAP/SIB-R የመልመድ ባህሪ ውጤት የመሙላት መመሪያ» ደርሰኛል።

<https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/FSA/forms/pdf/16-182.pdf>

የምስጢው ምላሽ ትክክል መሆን እንዳለበትና ለ DDA ብቁነት ጉልህ ገደቦች ግምገማ እንደሚውል እረዳለሁ።

የሚገመገመው ሰው የ DDA ብቁነት መለኪያ ሊያሟላ ወይ ላያሟላ እንደሞችል እረዳለሁ።

ጥያቄ የመጠየቅ ዕድልና ሁሉም ጥያቄዎቼ በሚያረካ መልኩ ተመልሰውልኛል።

ምላሽ ሰጪ ፊርማ	ቀን
DSHS / DDA ተወካይ	ቀን

ማስታወሻ፡ በዚህ አዋጅ ላይ ካልፈረሙ «ምላሽ ሰጪ» ከሚለው የሚሰረዙ ይሆናል።

ሰርጭት፡
ቅጂ ለምላሽ ሰጪ
የመግቢያ ቅጂ